

# ከአገር አቀፍ ንግግር ወደ አገር አቀፍ ተግባር

በሁለተኛው ደረጃ ለገሰ ፍርድ ደብዳቤ

“ሁሉም የሚችሉዎት ያህል ጠጠር ይወርወር” ይህ መልዕክት የግንቦት ሰባት ህዝባዊ ሀይል ምስረታን በተመለከተ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ከእሳት ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ወቅት ያስተላለፉት ነው። በእርግጥ የእሳት ቴሌቪዥን የጋዜጠኛ ሲሳይ ዓላማ ህዝባዊ ሀይሉን በተመለከተ በተለያዩ ግለሰቦች ለሚነሱት ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት ነበር።

የህዝባዊ ሀይሉ መሪ ማነው? ህዝባዊ ሀይሉ የየትኛው ድርጅት ወታደራዊ ክንፍ ነው? የወጊያውን እንቅስቃሴ የሚያደርገው የት አካባቢ ነው? የሚሉና የመሳሰሉ ጥያቄዎች ከአንዳንድ ግለሰቦች የሚነሱ ቢሆንም የወታደራዊ ስትራቴጂ ጥያቄዎች በመሆናቸው ወቅታዊ ጥያቄዎች አይደሉም። ከዶ/ር ብርሃኑም አገላለጽ የምንረዳው ወቅታዊ ጥያቄ መሆን ያለበት የህዝባዊ ሀይሉ ዓላማ ምንድነው? ትግሉን ያነጣጠረው በማን ላይ ነው? የሚሉት ናቸው። ከመልስም አንጻር መረጋገጥ ያለበት ወያኔ ላይ ያተኮረ ትግል በማድረግ ዘረኛውን መንግስት በማስወገድ ለአላዊነቷ የተከበረ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን መመስረት ነው።

በመንደርደሪያነት የተጠቀሙት የዶ/ር ብርሃኑ መልዕክት አንድ ዓረፍተ ነገር ቢመስልም በወሰጡ ያዘላቸው ሀሳቦች ግን ብዙ ናቸው። ይህ መልዕክት ዓላማን መሰረት ያደረገ ትግል እንድናደርግ የሚያሳስብን ነው። ትግላችን ከአንድ ብሄር በተወጣጣ ቡድን የተጫነብንን የወሰጥ የቅኝ አገዛዝ ለማስወገድ የሚደረግ የነጻነት ትግል በመሆኑ ያለንን መለስተኛ የሀሳብ ልዩነታችንን ነጻ ከወጣን በኋላ በእኩልነት የምንዳኝበትን ስርዐት ፈጥረን ለኢትዮጵያ ህዝብ ማቅረብ ያለብን መሆኑን የሚጠቁም መልዕክት ነው።

ቅኝ አገዛዝ(colonialism) በ19ኛውና በ20ኛው ክፍለ ዘመን የወጭ ሀይሎች በተለይ አወሮፓውያን የሌላን ሀገር ህዝብ በማግለልና የፖለቲካ የበላይነትን በመቆጣጠር ለእናት ሀገራቸው የሌላን ሀገር ሀብት መመዝበር ላይ ያተኮረ ፖሊሲ ያራመዱበትን የሚገልጽ ቃል ነው። በቅርጽ ከቅኝ አገዛዝና ከእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ( Colonialism and Neo-colonialism) የተለየውና በይዘት አንድ የሆነው የዘመኑ የወሰጥ ቅኝ አገዛዝ ( Internal colonialism) በጥልቀት መታየት እንዳለበት በተለያዩ ምሁራን እየተገለጸ ይገኛል።

ባሬራ (Barera) የተባሉት ምሁር የወሰጥ ቅኝ አገዛዝን ሲገልጹ ” Internal colonialism is a structured relationship of domination and subordination which are defined along ethnic or racial lines where the relation is established or maintained the interests of all or part of the dominant group in which the dominant and the subordinate populations intermingle.” ይላሉ።

በተጠናከረ መዋቅርና በረቀቀ ስልት በአሁኑ ወቅት የአገሪቱ ሀብት ከአንድ ዘር የተወጣጣውን ቡድን ኪስ እያሳበጠና እያደለበ ስናይ፤ የመከላከያና የደህንነት ሀይሉ ከአንድ ዘር በተወጣጣ ቡድን ፈላጭና ቆራጭነትን ሲገለጽ፤ የፖለቲካ ሀይሉ በአንድ ዘር የበላይነት ሲመራ፤ ቢሮክራሲው በአንድ ዘር ተተብትቦ ሰራተኛውን መግቢያና መወጫ ያሰጠው ሲያሳጣው ስናይ የባሬራ (Barera) የወስጥ ቅኝ አገዛዝ (Internal colonialism) አገላለጽ የሀገራችን የዘረኛው መንግስት መገለጫ መሆኑን ሳንጠራጠር እንድንቀበል ያስገድደናል።

ቅኝ አገዛዝና ከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ የማይለያዩ ሀሳቦች ናቸው። የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ አንድ ሀይል ሌላውን ትልቅ ሀይል በትንንሽ ክፍሎች በታትኖ እነዚህን ትንንሽ ሀይሎች አንድ በአንድ የመቆጣጠር ስልት ነው። በእርግጥ ትልቁን ሀይል ትንንሽ ቦታዎች መከፋፈል ከባድ በመሆኑ አሸናፊው ክፍል ፖለቲካውን፣ ሚሊታሪና ደህንነቱን፣ እንዲሁም ኢኮኖሚ ዘርፉን መጨበጥና የህዝብ አንድነት እንዳይፈጠር መከላከል የህልውናው መሰረት ነው። በመሆኑም የከፋፍለህ ግዛ መሪዎች በጎሳዎች፣ በብሔሮችና በአጠቃላይ በሕዝቡ መካከል የእርስ በርስ ጥላቻ መርዝ መርጨትና ማራገብ (encouraging blood feuds) የየዕለት ተግባራቸው ነው። ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ የእያንዳንዱን ጎሳና ብሔረሰብ ስስ ብልትና ደካማ ጎን አጥንቶ ማጋጨትና ማጣላትን ይጠይቃል። በአገራችንም በትልልቆቹ ብሔረሰቦች በአማራና በኦሮሞ እንዲሁም በተለያዩ ጎሳዎች መካከል የተፈጠረው የመረረ ጥላቻና በጠላትነት እንዲተያዩ የማድረግ ሴራ በወያኔ ተግባራዊ የተደረገ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ ዉጤት ነው።

ይህ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ በዓለማችን በሰፊው ስራ ላይ ወሏል ። ሮማዎችና እንግሊዞች ግዛታቸውን ለማስፋትና ለመቆጣጠር ጎሳዎችን እርስ በርስ በማጋጨት ፖሊሲውን ለሀብት ምዝበራ ተጠቅመውበታል። እንግሊዞች ህንድን፣ አንግሎ ኖርማን አየርላንድን ለመቆጣጠር የተጠቀሙበት ዘዴ ነው። በአገራችንም ኢጣሊያን በአምስት ዓመት ቆይታው አገሪቷን በቋንቋ ከፋፍሎ ለመግዛት ያደረገው ሙከራ የሚረሳ አይደለም።

በመሆኑም ለ21 ዓመታት የተዘራው የጎሳነት ወይም የዘረኝነት መርዝ ለነጻነት የሚደረገውን ትግል ዉስበስብና ከባድ ያደርገዋል። እዚህ ላይ ተጨምሮ የመቃወም ትርጉምና የተቃዋሚዎች ስራ እርስ በርስ በመብላላት ላይ የተመሰረተ ከሆነ ትግሉን ከማዳከምና የስርአቱን ዕድሜ ከማራዘም ዉጭ የሚፈለገው እንደሌሌ በቃለምልልሱ ላይ በጉልህ መገለጹ አግባብ ነው። ሁሉም የአቅሙን ያህል፣ የችሎታውን ያህል ለትግሉ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥሪ ሲቀርብ ከልባችን ዲሞክራሲያዊ ለዉጥ በኢትዮጵያ እንዲመጣ እንደምንፈልግና እንደማንፈልግ የሚለይበት በመሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላቶች በጉልህ ተለይተው የሚታወቁበት ወቅት ላይ የደረሰን መሆኑን ከመልዕክታቸው መረዳት ይቻላል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ በአሁኑ ወቅት አስከፊ የሆነ ጭቆና ስር ወድቋል። የአንድ አገር ምሶሶዎች ተደርገው የሚታዩት ኢኮኖሚ፣ ቢሮክራሲ፣ መከላከያ፣ ደህንነትና ፖሊስ ከአንድ ብሔር በተወጣጣ ቡድን እጅ የተያዘ በመሆኑ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የበይ

ተመልካች የሆነበት ወቅት ላይ ደርሰናል;;በእሳት ቴሌቪዥን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በቡድን አሳይመንት መስራት ጥያቄ እንደሚያስከትል መግለጻቸው የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን የሚጠቁም ነው:: የልቅ-ግብረሰጋ ግንኙነት(pornography) ድህረገጾች እየተለቀቁ ስለ አገራችን ችግሮች መረጃ ልናገኝባቸው የምንችልባቸውን ድህረገጾች ይዘገብናል በማለት ተማሪዎቹ አሰደምመውናል;;ይህን ሰምቶ ምን አገባኝ ብሎ መቀመጥ ከህሊና ወቀሳ አያድነንም;;

መረጃን ማራቅ፣ ያለመተማመን ስሜት በእያንዳንዱ ግለሰብ ውስጥ እንዲፈጠር ማድረግ፣ የርስ በርስ ጠላትነት ስሜት መፍጠር፣ ሁሉም በአይነቁራኛ እንዲተያይ ማድረግ የዘረኛው መንግስት የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ ማጠናከሪያ ዘዴዎች ናቸው;;

ስለዚህ ይህን ፀረ ሕዝብ የሆነ ከፋፋይ ዘረኛ ቡድን ለማስወገድ በሚደረገው ትግል ለመሳትፍ አምርረው የተነሱት;;አገራዊ አጀንዳ ያላቸው እንደ ግንቦት ሰባት ህዝባዊ ሀይልና የመሳሰሉ ድርጅቶች ሙሉ ድጋፍ ሊሰጣቸው ይገባል;; በተለይ ህዝባዊ ሀይሉ ሀገራዊ አጀንዳ ካላቸው ከሌሎች በኋላ/በብሔር ከተደራጁት ጋር ተባብሮ ለመታገል መወሰኑ በአንዳንድ ግለሰቦች የሚነሳውን ስጋት ከማስወገዱም በላይ ድሉን የሚያፋጥነው በመሆኑ የሚደገፍ አቋም ነው;;

በአጠቃላይ ከጠባቂነት ተላቀን የእያንዳንዳችን ሀላፊነት መሆኑን በመረዳት ሁላችንም ለትግሉ የችሎታችንን ያህል ጠጠር በመወረወር ከአገር አቀፍ ንግግር ወደ አገር አቀፍ ተግባር መሸጋገር እንዳለብን የሚጠቁም መለልዕክት የተላለፈ ስለሆነ በአዎንታ መቀበል ይኖርብናል;;

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች !!!

ፀሐፊውን ለማግኘት ከፈለጉ -

tgjorgis2005@yahoo.com